

በሰመ ኣብ ወወልድ

ወመንፈስቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ

ኣማን::

# መንፈሳዊ ውጊያዎች - ፪

መምህር:- ቀሲስ ሰሎሞን ሙሉጌታ

**E-mail:** kesisolomon4@gmail.com

ቦታ:- ቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን አዳራሽ

በየሳምንቱ ረቡዕ ምሽት ከ12:30 – 1:30

ሐምሌ ፲፮ ቀን ፳፻፮ ዓ.ም.

## መንፈሳዊ ውጊያዎች - ዲያቢሎስ በውጊያዎቹ፡- ፪

- ስለ መንፈሳዊ ውጊያ ስናነሳ ዲያቢሎስ እንዴት እንደሚወጋገን፣ ውጊያውም እንደ ሁኔታው ተቀያያሪ ወይም ተመሳሳይ መሆኑን ቅዱስ ጳውሎስ «በሰይጣን እንዳንታለል፤ የእርሱን አሳብ አንስተውምና።» በካል ቆሮ 2:11 እንዳለን ማስገንዘብ አስፈላጊ ነው።

### ዲያቢሎስ በውጊያዎቹ የማያቋርጥ ተዋጊ ነው

- ዲያቢሎስ ከወደቀበት ጊዜ አንስቶ ዓላማው በተለያዩ መንገድ ሰዎችን መዋጋት ነው። ቅዱሳን መላዕክትን፣ ኃይላትና ሥልጣናትን፣ አዳምና ሔዋንን፣ ነቢያትን፣ ሐዋርያትን፣ ባሕታውያንና መናንያንን፣ መነኮሳትን፣ እግዚአብሔርን የሚያገለግሉትንና የሚወዱትን፣ በመልካም ሕይወት የሚኖሩትንም ሁሉ ይዋጋል፤ የእግዚአብሔር መንግሥት ተቀናቃኝ ነውና።
- ዘንድው፣ የቀደመው እባብ፣ ሰይጣን፣ ዲያቢሎስ፣ የዚህ ዓለም ገዢ የተባለው የርሱ መጠሪያዎች ሲሆኑ በውጊያው ደክሞት እረፍት ወስዶ የማያውቅ ውጊያውንም የማያቋርጥ ዘወትር እንደሚያገላ አንበሳ የሚዞር ጠላት ነው። ቀዳ ጴጥ 5:8፣ ራዕ 12:9፣ ዮሐ 14:30።
- ከኢዮብ ታሪክ እንደምናነበው ሰይጣን ሥራ ፊት አይደለም፤ «በምድር ላይ ዞርሁ በእርስዎም ተመላለስሁ።» እንዳለ ኢዮ 1:7፣2:2።
- ዲያቢሎስ የነደፋቸውን ሁሉ ያለማቋረጥ ይከታተላቸዋል፤ ክፉ ዘሩንም ባገኘበት ይዘራል፤ እግዚአብሔር ስንዴ በዘራበት እርሻ ሁሉ እንክርዳድ ይዘራል። «ሰዎቹ ሲተኙ ግን ጠላቱ መጣና በስንዴው መካከል እንክርዳድን ዘርቶ ሄደ።» ማቴ 13:25።
- ዲያቢሎስ ሰዎችን ብቻ ሳይሆን ቅዱሳን መላዕክትንም ይዋጋቸዋል። ከቅዱስ ሚካኤል ጋር ስለ ሙሴ ሥጋ ተከራክሯል - ይሁ 9፣ በእግዚአብሔር መልአክ ፊት ታላቁን ካህን ኢያሱን ይከሰው ዘንድ ቆሟል - ዘካ 3:1-2፣ እግዚአብሔር ለሃያ አንድ ቀናት ወደ ዳንኤል የላከውን መልአክ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ዳንኤልን ሊረዳው እስከመጣበት ቀን ድረስ እየተቃወመው ነበር - ዳን 10:12-13፣ በውጊያው ተሸናፊ ቢሆንም መዋጋቱን አያቋርጥም። «በሰማይም ሰልፍ ሆነ፤ ሚካኤልና መላእክቱ ዘንድውን ተዋጉ። ዘንድውም ከመላእክቱ ጋር ተዋጋ፣ አልቻላቸውምም።» ራዕ 12:7።

# መንፈሳዊ ውጊያዎች - ዲያቢሎስ በውጊያዎቹ፡- ፪

## ዲያቢሎስ በውጊያዎቹ ኃይለኛ ተዋጊ ነው

- ዲያቢሎስ በውድቀቱ ንጽሕናውና ቅድስናውን እንጂ ኃይሉን አላጣምና «ብርቱዎችና ኃያላን» መዝ 102:20፤ «የሚያገሳ አንበሳ» ቀዳ ጴጥ 5:8 ተብሎ ተጠርቷል።
- ከዚህም የተነሳ ዲያቢሎስ ኢዮብን «ከእግሩ ጫማ ጀምሮ እስከ አናቱ ድረስ በክፉ ቁስል መታው» ኢዮ 2:7 ተብሎ የተጻፈልን ሲሆን እነሆ ኃይለኛ ነፋስ ከምድረ በዳ ተነስቶ የኢዮብን ቤት አራቱን ምስሶዎች በመምታት በልጆቹ ላይ ወድቆባቸው ሁሉም እንደሉ እንዲሞቱ አድርጓል። ኢዮ 1:9።
- በዘመነ ኖሳ ከኖሳና ከቤተሰቡ በቀር ዲያቢሎስ ዓለሙን ሁሉ ወደ ጥፋት መምራት የቻለ ኃያል ነበር። ዘፍጥ 6-8።
- በሰዶምና በገሞራም እግዚአብሔር ስለ አሥር ጻድቃን ከተማይቱን ሊምር ቃል ቢገባም ባለመገኘታቸው ዲያቢሎስ ለጥፋታቸው ምክንያት ሆኖአል። የሎጥ ሚስትም የጨው ዐምድ ሴቶች ልጆቻቸውም «ጻድቅ ሎጥም በመካከላቸው ሲኖር እያየና እየሰማ ዕለት ዕለት በዐመፀኛ ሥራቸው ጻድቅ ነፍሱን አስጨንቆ ነበር።» ካል ጴጥ 2:8። እንደተባለ ከሰዶም ከወጡ በኋላ በድለዋል።
- ከጥቂት ሕዝቦች በቀር መላውን ዓለም በትእዛዝ ወደ ተከለከለው የጣዖት አምልኮ እንዲመለስ አድርጎ ነበር። የተቀሩትንም ሕዝብ ሙሴ በተራራ ሳለ ከወርቅ ቀልጦ ለተሠራ የጥጃ ምስል እንዲሰግዱና የሚቃጠል መሥዋዕት እንዲያቀርቡ አድርጓቸው ነበር። ዘጸ 32:1-6።
- በነቢዩ በኤልያስ ዘመንም ከንግሥቲቱ ከኤልዛቤል ማዕድ የሚመገቡ ስምንት መቶ አምሳ የሐሰት ነቢያት አሰማርቶ ሕዝቡ ለጣዖት እንዲንበረከኩ አስገድዶ ነበር። ቀዳ ነገ 18:19።

# መንፈሳዊ ውጊያዎች - ዲያቢሎስ በውጊያዎቹ፡- ፪

## ዲያቢሎስ በውጊያዎቹ ኃይለኛ ተዋጊ ነው...

- በምድር ላይ እንደርሱ ያለ የሌለ ጥበበኛውን፣ እግዚአብሔርም ሁለት ጊዜ ያነጋገረውን ጠቢብ ሰሎሞንንም ዲያቢሎስ ወደ አስደንጋጭና አደገኛ ሁኔታ ውስጥ እንደከተተው እናነባለን።  
«ሰሎሞንም ሲሸመግል ሚስቶቹ ሌሎችን አማልክት ይከተል ዘንድ ልቡን አዘነበሉት የአባቱ የዳዊት ልብ ከአምላኩ ከእግዚአብሔር ጋር ፍጹም እንደ ነበረ የሰሎሞን ልቡ እንዲሁ አልነበረም። ሰሎሞንም የሲዶናውያንን አምላክ አስታሮትን፣ የአሞናውያንንም ርኩሮት ሚልኮምን፣ ተከተለ። ሰሎሞንም በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ነገርን አደረገ። እንደ አባቱም እንደ ዳዊት እግዚአብሔርን በመከተል ፍጹም አልሆነም። በዚያን ጊዜም ሰሎሞን ለሞዓብ ርኩሮት ለካሞሽ፣ ለአሞንም ልጆች ርኩሮት ለሞሎክ በኢየሩሳሌም ፊት ለፊት ባለው ተራራ ላይ መስገጃ ሠራ። ለአማልክቶቻቸው ዕጣን ለሚያጥኑ መሥዋዕትም ለሚሠዉ ለእንግዶች ሚስቶቹ ሁሉ እንዲሁ አደረገ።» ቀዳ 17 11:4-8::
- በመጨረሻው ዘመንም «ሺሁም ዓመት ሲፈጸም ሰይጣን ከእስራቱ ያፈታል፤ በእራቱም በምድር ማዕዘን ያሉትን አሕዛብ ያስታቸዋል።» ራዕ 20:7-8:: እንደተባለ የተመረጡትን እንኳ የሚያስቱ ሐሰተኛ ክርስቶሶችና ነቢያትን ያስማራል። ማቴ 24:24:: ለዚህ ነው ጌታችን «እነዚያ ቀኖችን ባያጥሩ ሥጋ የለበሰ ሁሉ ባልዳነም ነበር፤ ነገር ግን እነዚያ ቀኖች ስለተመረጡት ሰዎች ያጥራሉ።» ማቴ 24:22 ያለን። ካል ተሰ 2:9-10:: ይህ የሰይጣን የኃይለኛነት ውጤት በመጀመሪያ ጥፋትን ያመጣል፤ ጸረ ክርስቶስ የተባለውም የጥፋት ሰው ከጌታችንም አፍ በሚወጣው መንፈሱና በጌታችን መገለጡ ድንቅ ብርሃን ጠፍቶ የመከራ ቀናቶች ስለሚያጥሩልን ስለዚህ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን።
- ጦረኞች የነበሩትን ዳዊትንና ሶምሶንን ጥሎአቸዋል፤ በለዓምን አጥፍቶታል፤ የቅዱስ ጳውሎስ ደቀ መዝሙር የነበረውን ዴማስንም ነጥቆ ወስዷል። ሐዋርያትንም እንደ ስንዴ ሊያበጥራቸው ወድዶ ነበር። ማቴ 16:22-23:: ዲያቢሎስ የጣላቸው ብዙ ጠንካሮች አሉ። ምሳ 7:26:: «ኃያላን እንዴት ወደቁ! የሰልፍም ዕቃ እንዴት ጠፋ!» ካል ሳሙ 1:27:: ያለው ለዚህ ነው።

# መንፈሳዊ ውጊያዎች - ዲያቢሎስ በውጊያዎቹ፡- ፪

## ዲያቢሎስ በውጊያዎቹ ኃይለኛ ተዋጊ ነው...

- ዲያቢሎስ በኃይሉ በብዙዎች ላይ በአንድ ጊዜ ተገልጦ ሊታይ ይችላል። ማር 5:9፣ 5:4። ጌታችን ደቀመዛሙርቱ ርኩሳን መናፍስትን ከሰዎች ማስወጣት ሲሳናቸው «ይህ ወገን በጾምና በጾሎት ካልሆነ በምንም ሊወጣ አይችልም» ማር 9:9 እንዳለ። እግዚአብሔርም ለአንድ ሺ ዓመት ያሰረው ይኸ ኃይል ስላለው ነው። ራፅ 20:2-3።
- ይሁን እንጂ ዲያቢሎስ ምንም ኃይለኛ ቢሆን ኃይሉ ከእግዚአብሔር ኃይል ስለማይበልጥ መፍራት አይገባም። በዚህም እግዚአብሔርን ብቻ ሳይሆን ቅዱሳንም ድል ስለሚያደርጉት ይፈራቸዋል።

## ዲያቢሎስ በውጊያዎች የሰለጠነና ማንነታችንን የሚያውቅ ነው

- ዲያቢሎስ ሰዎችን በመዋጋት ከአዳም ጀምሮ ሲቆጠር ከሰባት ሺ ዓመት በላይ ልምድ አለው። ዲያቢሎስ የሰውን ነፍስ ደካማና ጠንካራ ጎን ብቻ ሳይሆን በምን ዓይነት ዘዴ እንደሚዋጋትም የሚያውቅ ታላቅ የሥነ ልቦና ሊቅ ነው። የዲያቢሎስ የሥነ ልቦና ሊቅነት ተራ ንድፈ ሐሳብ ሳይሆን የሰው ልጆችን ሁሉ በሚያቅፍ መልኩ በተግባራዊ ምርምር የተደገፈ የልምድ ችሎታ ነው። ስለሆነም መቼ እንደሚዋጋን፣ እንዴት እንደሚዋጋን፣ መቼ ማፈግፈግ እንዳለበት የሚለይና የአእምሮና የሥነ ልቦና በሮቻችንም በየት በኩል እንደሆኑ የሚያውቅ ነው።

## ዲያቢሎስ በውጊያዎች ብልህና ተንኮለኛ ነው

- ዲያቢሎስ የቀደመው እባብ፣ ተንኮለኛም ተብሎ ተጠርቷል። ራፅ 20:2፣ 12:9፣ ዘፍጥ 3:1። በዚህ ተንኮሎም ብልህና አዋቂ ስለሆነ «እንደ እባብ ብልህ» እንድንሆን ተነግሮናል። ማቴ 10:16። የዲያቢሎስ ጥበብ ማጭበርበር፣ ጮሌነትና ሰውን መጉዳት የተሞላበት ነው። የሰይጣን ጥበብ እንደሁኔታው የውጊያውን ስልትና ታክቲክ መለዋወጥ በመቻሉ ይታወቃል። አደገኛ ከተባሉት ዘዴዎቹም መዋሸት፣ ማታለልና ማጭበርበር፣ ኃጢአትን እንደ መልካም ምግባር አድርገን እንድንቆጥር ማሳሰብ... ስለሚገኙበት የሚዋጋው ሰው አመጣጡን ለማወቅ ግራ ይጋባል።

ዲያቢሎስ በውጊያዎቹ ውሸታም ነው...

ይቆየን:::

For your queries or questions E-mail:

[kesisolomon4@gmail.com](mailto:kesisolomon4@gmail.com)

To get all the lessons, surf :

[www.zeorthodox.org](http://www.zeorthodox.org)